

አሮሙማ በይፋ ታወጀላችሁ! አለቀልሽ አዲስ አበቤ! አለቀልሽ

አማራና ከአሮሞ ውጭ ያለሽ ሁሉ!!!

አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለመቀጠር ሁለት የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን ማወቅ ግዴታ ነው መባሉን ሸገር ዘግቧል!!!

በቀጥታ "አሮሞኛ!" ላለማለት ነው እንጅ ከአሮሞኛ ውጭ ያሉት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ጎሳዎችን ቋንቋዎች ችሎ መገኘት ዋጋ ያለው ስለሆነ እንዳይመስላችሁ ሁለት "የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን!" ማለታቸው። ይህ ለመሆኑም በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የሥራ ቅጥር ጊዜ በሚገባ ታይቶ ታውቋል!!!

አገዛዙ ይህንን ሕገወጥ አሠራር ሥራ ላይ ካዋለው መቆየቱ ይታወቃል። አዲስ አበባ መስተዳድር ላወጣው ክፍት የሥራ ቦታ የተወዳደሩ ሥራ ፈላጊዎች ፈተናውን በብልጫ እየተወጡ ካለፉ በኋላ በተደጋጋሚ "አሮሞኛ አትችሉም!" እየተባሉ እንደተሸጉና በየትኛው የተጻፈ ሕግ የከተማ መስተዳድሩ ይህንን መስፈርት መመዘኛ አድርጎ ሊያገላቸው ወይም ውድቅ ሊደረጉ እንደቻለ በመጠየቅ ሲጮሁና አቤቱታ ሲያሰሙ መቆየታቸው ይታወቃል!!!

ያኔ ይህ በደልና ግፍ በእነዚያ ሥራ ፈላጊዎች ሲፈጸም ግፉና በደሉ በእነሱ ብቻ ተፈጽሞ የሚቀር መስሎሽ አዳማ ዓይተሽ እንዳላየሽ ሰምተሽ እንዳልሰማሽ አለፍሽው!!!

"ለመሆኑ አገዛዙ በየትኛው ሕግ ነው ይህንን መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ወይም ድንጋጌ ተፈጻሚ እያደረገ ያለው???" ብላችሁ ጠይቃችኛል ወይ??? አገዛዙ የትኛውም በሀገሪቱ ያለ ሕግ ይህንን እንዲያደርግ እንደማይፈቅድለት በሚገባ ይታወቃል። እያወቀ ነው በርካታ ነገሮችን በሕገወጥ መንገድ በማንኛውም ብኝነትና በከፍተኛ የሕዝብ ንቀት እየፈጸመ ያለው!!!

ምኑም ያልገባንና ምን እየተኪያሎ እንዳለ ፈጽሞ መረዳት ተስኖን ሕግ የማያውቀውን አገዛዝ በየትኛው ሕግ መሠረት ይህንን እያደረገ እንዳለ የምንጠይቀው እኛ ዘገምተኞቹ ነን!!!

ይህንን በርካታ ዝርፊያና ውንብድናን እያጧጧፈ ያለን ሕግ የሚባል ነገር የማያውቅን አገዛዝ እሱ እየሎደበት ባለው ሕገወጥ መንገድ መፋለምና ቶሎ ማስወገድ ሲገባ እሱ በማያከብረውና ፈጽሞ ሊያከብረውም በማይፈልገው ሕግ ለመታገል መሞከር እጅግ ሲበዛ ቁልነትና ከባድ ዋጋ የሚያስከፍልም መዘናጋት እንደሆነ በቅርቡ የምታዩት ይሆናል!!!

"አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለመቀጠር ሁለት የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን ማወቅ ግዴታ ነው!" ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባችኛል እንዴ ለመሆኑ??? ሁለት ቋንቋ የማይችሉው አማራ ብቻ ነው። ስለሆነም አማራ የተባለ ሁሉ ከዚህ በኋላ በመንግሥት ሥራ ቦታ የለውም ወይም ከመንግሥት ሥራ ይገለጻል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ብቻ እንዳይመስላችሁ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እየሠራ ያለው አማራ ሁሉም በዚህ መስፈርት መሠረት ተለቅሞ እየተባረረ በአሮሞ ይተካል። ስልቡ፣ ነፈዙ፣ አገዛው የዚህ ዘመን አማራ ሆይ ይህን ምን ማለት እንደሆነ አይገባም ይሆን???

አደጋው የመንግሥት ሥራ በአርሞ መያዙ ብቻ እንዳይመስላቸው። የመንግሥትን ሥራ እነሱ በብቸኝነት ከያዙ በኋላ ምን እየሠሩ እንዳሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ የማወቂያ ዕድል አይኖረውም። የፈለጉትን ያህል የመንግሥትን ሀብት ቢዘርፉ፣ ለፈለጉት ያህል ሰው የኮንደሚኒየም ቤት ቢያድሉ፣ የፈለጉትን ያህል የከተማዋን መሬት ቢቀራመቱ፣ ለፈለጉት ያህል ሰው መታወቂያን ጨምሮ የተለያዩ ሰነዶችን በሕገወጥ መንገድ ቢያድሉ፣ ሕዝቡን እራሱን በቁሙ ቢሸጡት ወዘተረፈ ምን ያድርጉ ምን የኢትዮጵያ ሕዝብ የማወቂያ ዕድል አይኖረውም!!! ወያኔን የዋዛ አድርገሽዋል ምድረ ዘገምተኛ "ለውጥ!" እያለ አስፈንጥዞ አስፈንጥዞ ሠራልሽ!!!

ወገን ሆይ! አገዛዙ ማዕከሉን አዲስ አበባ ያደረገ አዲስ የጦር ሠራዊት ዕዝ አዲስ አበባ ላይ ለማስቀመጥ ለምን የወሰነ ይመስልህል ወገኔ??? አገዛዙ ገና ሁለት ጆሮችህን ጭው የሚያደርጉህን፣ የእንብርክክ የሚያስኬዱህን፣ የደም ዕንባ የሚያስለቅሱህን፣ የሚያሳብዱህንና ጨርቅህን የሚያስጥሉህን የከፉ አዋጆችንና ደንቦችን በዚህ በያስከው ዓመት አውጥቶ ተፈጻሚ ያደርግልህል። ያኔ ልታምፅ እንደምትችል ስለሚያውቅና ዐመፅህን በኃይል ለመደፍጠጥ በማሰብ ነው አስቀድሞ አገዛዙ ማዕከሉን አዲስ አበባ ያደረገ አዲስ የአሸባሪ ሠራዊቱን ዕዝ መሥርቶ ማስቀመጥ የፈለገው!!!

የለየለት የአገዛዙ ፈላጭ ቆራጭ የአንባገነንነት ዘመን እየመጣልሽ እንደሆነ አልገባሽም ለካ አዳሜ??? በይዘም ብለሽ ተደላድለሽ ተኝና ጠብቂ አሉሽ ደም!!!

የሚሰማ ጆሮና የሚያስተውል ልቡና ጠፋ እንጅ ሽመልስ አብዲሳ እኮ በደንብ አድርጎ ነግሮን ነበረ። በቀደምለትም አቶ ዐቢይ አሕመድ "ዓረብ ሀገር ስትሔዱ ሦስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አይደለም ወይ ዓረብኛ ችላቸው ከአሠሪዎቹ ጋር መግባባት የምትችሉት??? ይህንን ችሎታቸውን እዚህ ሀገር ውስጥም መተግበር ነው አማራጩ ሌላ ምርጫ የለም!" ብሎ አረጋግጦላቸው ነበረ እኮ አልገባቸው አለ እንጅ!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
23.10.2020